

ለበረዶ ቀኖች መዘጋጀት!

አስፈላጊ የትራንስፖርት መረጃ ቤተሰቦች በኩል ሊደረግ የሚችል ዝግጅት

የDenver Public Schools የትራንስፖርት መምርጫ እዚህ የሚገኘው ለልጅዎ ከ እና ወደ ትም/ቤት አስተማማኝ መጓጓዣ ለማቅረብ ነው። የሚከተሉትን በተደጋጋሚ የቀረቡ ጥያቄዎች እና የደህንነት ምክሮች ለዊንተር አየር እንዲዘጋጁ ለማገዝ አቅርበናል።

በተደጋጋሚ የቀረቡ ጥያቄዎች

ጥ: በዊንተር አየር ምክንያት ስለ ትም/ቤቶች መዘጋት ለማወቅ የተሻለው ዘዴ ምንድን ነው?

መ: ለናንተ እንዲመች፣ DPS የትም/ቤት መዘጋት መረጃዎችን በተለያዩ ዘዴዎች ያስታውቃል፡-

- www.dpsk12.org ጎብኙ። ይህ የትም/ቤቶች መዘጋት የሚለጠፍበት የመጀመሪያው ቦታ ነው።
- (720) 423-3200 ደውሉ። ይህ ትም/ቤቶች ሊዘገ ሲታሰብ ወይም ከተዘገ አስቅድሞ በተቅዳ መልእክት የሚሞላ የDPS ዋናው የቴሌፎን ቁጥር ነው።
- የአካባቢ ዜናዎችን ተመልከቱ። አብዛኛዎቹ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የትም/ቤት መዘጋት በዋዜማው ማታ ወይም በእለቱ ጠዋት ያስታውቃሉ።

ጥ: ትም/ቤት ክፍት ቢሆንና ነገር ግን አውቶቡሶች በዊንተር አየር ምክንያት ቢዘገዩ፣ ቤተሰቦች እንዲያውቁት ይደረጋል ወይ?

መ: አውቶቡሶች ከ15 ደቂቃ በላይ ሲዘገዩ፣ ይህ መረጃ በትራንስፖርት ቀጥታ መስመር (720) 423-4699 ላይ ይመዘገባል።

ጥ: ትም/ቤት ከተዘጋ፣ ከትምህርት ሰአት በኋላ ለሚኖሩ እንቅስቃሴዎች መጓጓዣ ይቀርባል ወይ?

መ: ትም/ቤቶች በተዘገባቸው ቀኖች መጓጓዣ አይቀርብም።

በዊንተር አየር የአውቶቡስ ደህንነት ምክሮች

ስለትም/ቤት መዘጋት ጠይቁ! www.dpsk12.org ጎብኙ፣ (720) 423-3200 ደውሉ ወይም ትምህርት ተሰርዞ እንደሆነ ለማረጋገጥ የቴሌቪዥን ወሬ ተመልከቱ። አለዚያ፣ የሚከተሉትን መፈጸማችሁን አረጋግጡ፡-

- **ሞቅ የሚያደርግ ልበሱ!** ተማሪዎች ኮት/ካፖርት፣ ቆብ፣ ጓንቲ እና ወፍራም የግርሹራብ የሚያካትቱ የቀዝቃዛ አየር ልብስ መልበስ አለባቸው።
- **ነቃ በሉ!** ተማሪዎች ሲራመድና መንገዶች ሲያቋርጥ “እንዲቆም፣ እንዲመለከት እና እንዲሰማ” አበረታቱት። ራስ የሚሸፍኑ ልብሶች፣ የጆሮ መስሚያዎች እና ቴሌፎኖች ያካባቢ ትራፊክ እንዳያስተውሉ ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ።
- **በግዜ ተንቀሳቀሱ!** አየሩ እየቀዘቀዘ በሄደ ቁጥር፣ ተማሪዎች አውቶቡስ ጣቢያ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ይመርጣሉ። ይህ ከአውቶቡሱ ኋላኋላ መሮጥን ያስከትላል፣ ይህ ራሱ አደገኛ ነው። ይህ ተጨማሪ መዘግየት ያስከትላል ሌሎች ተማሪዎችንም በበኩላቸው ብርድ ላይ እንዲጠብቁ ያስገድዳቸዋል።
- **አውቶቡሱ እስከትቆም ጠብቁ!** ተማሪዎች ለመሳፈር ከመጠጋታቸው በፊት ወይም ለመውረድ ከመነሳታቸው በፊት አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ እስከትቆም ድረስ መጠበቅ አለባቸው። ለመሳፈርም ሆነ ለመውጣት ስትራቴጂ ሁልጊዜ ጥንቃቄ አድርጉ ለመጫን ወይም ለማውረድ አውቶቡሱ ፊት ከመሻገራችሁ በፊት የነጅውን ምልክት ጠብቁ።
- **ያደጋውን አካባቢ አስታውሱ!** “ያደጋ አካባቢ” ማለት አውቶቡሱ ዙርያ ያለው ቅርብ ቦታ ነው፤ መጫንና ማራገፍ አስተማማኝ ለማድረግ ሾፊሩ ሊያያችሁ የሚችል መሆኑን አረጋግጡ።

የትራንስፖርት መምርጫ መገናኛ፡-

(720) 423-4699 • <http://transportation.dpsk12.org>

